



### የዘመናችን አድዋ ዘመቻ

የካቲት 19 ቀን 2012(27-02-2020)

የመጀመሪያው ያድዋ ዘመቻችን የተካሄደውና በድል አድራጊነት ያገራችንን ነጻነትና ልዑላዊነት ያስከበርነው የዛሬ መቶ ሃያ አራት ዓመት ነበር። በዚያን ጊዜ ድንበር ሰብሮ ለመውረር ከውጭ የመጣውን ጠላት እንደ አንድ ሰው መክረን እንደ ንብ ተሰልፈን ካለበት መሬት ድረስ በመሄድ ድባቅ መትተን በመመለሳችን እኛ ብቻ ሳንሆን ሌላው ነጻነቱን ወዳድ ሕዝብ በኩራትና በአድናቆት የሚመለከተውና እንደምሳሌም የሚወስደው ታሪካችን ነው። ያ ያደቀችን ገድል አሁን ላለው ትውልድ በነጻነት የመኖር መብቱን አረጋግጦለታል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአድዋ ወዲህ በየጊዜው የሚመጡበትን የወረራና የትንኮሳ ሙከራዎች ከአባቶቹ በወረሰው ጀግንነት ተባብሮ በመመከት ያገሩን ህልውናና የመኖር መብቱን ሲያረጋግጥ ቆይቱዋል። አሁንም ሆነ ወደፊት ክብርና መብቱን አሳልፎ የሚሰጥ ኢትዮጵያዊ ትውልድ አይኖርም። ይህንን የኢትዮጵያውያንን ተፈጥሮዊ ወኔና አገር ወዳድነት ያላወቁ ጠላቶች ሁኔታ ተጠቅመው ፍላጎታቸውን ለማሙላት ያልሞከሩበት ወቅት የለም። አሁንም በመሞከር ላይ ናቸው።

በአባይ ወንዝና በሚገነባው የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተነሳው ያልተገራ የግብጾች የይገባኛል ጥያቄ አገርሽቶበት የኢትዮጵያን ህልውና ከመፈታተን ደረጃ ላይ ደርሶታል። የአሁኑን ጊዜ ልዩ የሚያደርገው በግብጽ ጀርባ ጥቅማቸውን ለማስከበር ኢትዮጵያን መስዋእት ለማድረግ የተሰለፉ መኖራቸው ነው። ወዳጅና አሳቢ መስለው ጉዳዩ የሚመለከታቸው አገሮች ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ እንዲደራደሩና እነሱም በታዛቢነት ለመሳተፍ ፈቃደኞች ሆነው በመቅረብ ድርድሩ ከመጀመሩ በፊት ይኖረናል ያሉትን የታዛቢነት ቦታቸውን በአደራዳሪና በዳኛነት ለውጠው የድርድሩ ውጤት ወደ አንድ ሚዛን ማለትም ወደ ግብጾች እንዲያደላ በኢትዮጵያ ተወካይ ተደራዳሪዎች ላይ ጫና በማስቀመጥ ውሉን እንዲቀበሉና እንዲፈረሙ በማስገደድ ላይ መሳተፋቸው የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ስሜትና ቁጣ ቀስቅሱዋል።

ይህ ኢፍትሃዊና የማንአህሎኝነት ምግባር ከወረራ የተለዩ ተደርጎ አይታይም። ኢትዮጵያ ለሌሎች አገሮች ጥቅም መስዋዕት የምትሆን ጠበት አይደለችም። የሁለት መቶ ሚሊዮን ጀግና ሕዝብ አገር ነች። ኢትዮጵያውያን በሆነባልሆነው ብንጨቃጨቅም ብሔራዊ መብታችንን አሳልፈን አንሰጥም። ጠላቶቻችን ስህተት ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው አሁን የገጠመንን የፖለቲካ ቀውስ ተገን በማድረግና አገሩን የሚወጋ ፣ የሚክድ የውስጥ ጠላት አለ ብለው በማመናቸው ነው። ይህ ግን ዱሮም አልሆነም አሁንም እንደማይሆን ሊያውቁት ይገባል። አባይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ንብረትና ኩራት ነው። ለጊዜያዊ ጥቅም ብሎ አገሩን የሚከዳ አይኖርም። የከዱ በታሪክና በትውልድ የሚኖራቸውን ቦታ ጠንቅቆ ያውቃል።

የግብጽ አባይን የመቆጣጠር ሙከራ ከአስር ዓመት ወዲህ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተከሰተ ሳይሆን ዘመናት ያስቆጠረ ነው። በጦር ሃይልም ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካላቸው ቀርቱዋል።

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ(International Ethiopians Solidarity Forum) በአባይ ጥያቄ ላይ ያለው አቋም የሚከተለው ነው

- 1 የአባይ ወንዝ ማንም የውጭ ሃይል የይገባኛል ጥያቄ የማያቀርብበት የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሃብት ነው።
- 2 ኢትዮጵያ በግዛቱ ውስጥ በሚፈሰ ወንዝና ጅረት የመጠቀም መብቱን ማንም ሊከለክልና ጣልቃ ሊገባበት አይችልም።
- 3 ኢትዮጵያ ወንዞቿን በአግባቡ ተጠቅማ ከድንበሩ አልፎ በሚሄደው የውሃ ተፋሰስ ላይ አገሮች ለሚያደርጉት አጠቃቀም ጣልቃ አትገባም። ሱዳኖችም ሆኑ ግብጾች በመሬታቸው ላይ የሚፈሰውን ውሃ የመጠቀም መብታቸውን

ታውቃለች። በአስዋን ግድብና ተመሳሳይ ዕቅዶች ላይ ጥያቄ እንዳላነሳችና ችግር እንደማትፈጥር ሁሉ በእሱዋም የህዳሴ ግድብም ሆነ በተመሳሳይ ተግባር ላይ ችግር እንዳይፈጠርባት ትሻለች። ይህ መብቱዋ እንዲከበርላት ድምጻችንን እናስማለን፤ የሚያስፈልገውን ሁሉ ለማበርከት ዝግጁ ነን።

4 የኢትዮጵያ መንግሥት የአገሩን ጥቅም በመደራደር አሳልፎ እንዳይሰጥ፤ ከተጀመረውም ድርድር ውስጥ እንዲወጣ እንጠይቃለን። በሆነ ባልሆነው ሰብብ መልሶ እንዳይገባም እናሳስባለን። የአገራችንን ህልውና የማስከበር እንጂ ተደራድሮ አሳልፎ የመስጠት ሥልጣን የለውም።

5 የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን የባዕዳን ሴራ እንደ ጥንት አያት ቅድመአያቶቹ በአንድነት ተሰልፎ እንዲቋቋመው ጥሪ እናደርጋለን። ይህ የፖለቲካ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የህልውናም ጥያቄ ነውና ለህልውናችን ለዚህ ዳግማዊ አድዋ ዘመቻ በህብረት እንቁም እንላለን።

6 መንግሥት በብድርና በፖለቲካ ሥልጣን ድጋፍ ምክንያት ከሌሎች አገሮች ጋር ከሚያደርገው ውልና ስምምነት እንዲታቀብ እንጠይቃለን። የሚደረጉ ውሎችና ስምምነቶች ሕዝብ የሚያውቃቸውና ምክር ቤቱ በሚፈቅደው መልክ መሆን አለበት፤ አንድ መሪ ወይም አንድ ነጠላ መንግሥት የሚወስነው መሆን የለበትም እንላለን።

አንድነታችን ሃይላችን ነው! የባዕዳንን ሴራ ተባብረን እናክሸፍ!!

ኢትዮጵያ ለዘላለም በነጻነት ትኑር!!!

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ (International Ethiopian Solidarity Forum)

Email [inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com](mailto:inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com)